

## ሕዝባዊ ጥሪ

በቦስተንና በአካባቢዊ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የወያኔን የውሸት እድገትና ለውጥ (transformation) ፕሮፓጋንዳ ስብሰባ በጋራ በመቃወም እናክሽፍ።

- አገራችን ኢትዮጵያ ከዛሬ ሃያ አመታት ጀምሮ በዘረኛው የወያኔ አምባገነን መንግሥት መዳፍ ስር መውደቋን ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። በወያኔም አውዳሚ የፓለቲካ፣ የኤኮኖሚና የሶሻል ፖሊሲዎች አማካኝነት የአገራችን ህልውና አደጋ ላይ መሆኑን እንዲሁም ሕዝባችን የሰብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብቱ ተረግጦና በአገሩ የመኖርና ተጠቃሚ የመሆን መብቱ ተነፍጎት በባርነት እየማቀቀ መሆኑን የምንገነዘበው ነው።
- እንደምታውቁት ሁሉ ወያኔ የግፍ አገዛዙን ዘመን ለማራዘም አገራችንን በቋንቋ ሽንሽኖ አንዱን ብሄረሰብ በሌላው ላይ በማስነሳት በሕዝባችን ላይ ብዙ ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል። አሁን ደግሞ የዘር ፖለቲካ ተቀባይነቱ እየመነመነ በመሄዱ፣ ለዘመናት ተቻችሎና ተከባብሮ አብሮ በኖረው ሙስሊምና ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን መካከል ያላስፈላጊ የሃይማኖት ግጭት በካድሬዎቹ አማካይነት ቅስቀሳ እያካሄደ ሕዝባችንን እርስበርስ ለማጫረስ በእኩይ ተግባር ተስማርቶ ይገኛል።
- ጉደኛው ወያኔ ከአራት ጊዜ በላይ የይስሙላ ምርጫ ራሱ በስየመው የአስመራጭ ኮሚቴ የምርጫ ድምፅ ሰብሳቢነትና ቆጣሪነት በተደጋጋሚ አሸነፍኩ ማለቱ የሚታወስ ነው። በ97ቱ ምርጫ የተቃዋሚ ሀይሎች በተገኘው ትንሽ ቀዳዳ በመጠቀም በዓለም ታዛቢዎች ፊት በዝረራ ቢያሸንፉትም ወያኔ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም በማለት የሕዝብ ድምፅ ይከበር ብሎ ሰላሚዊ ሰልፍ የወጣውን ህዝባችን በአጋዚ አልሞ ተኳሽ ወታደሮች ከ200 በላይ ገድሎ እና ከ35ሺ በላይ ወጣቶችን በዴዴሳ፣ በብር ሽለቆና ሸዋ ሮቢ በእስር አጉሮ በመስቃየት የምርጫው አሸናፊ በማለት በሥልጣን ቁጢጥ ለማለት ችሏል። አረ ምኑ ተነግሮ ያልቃል፣ ደብዛቸው የጠፋውን ኢትዮጵያ የቁርጥ ልጆች እንደነደብተራውና አበራሽ በርታ ከነጓደኞቻቸው መዳረሻቸው እንዳይታወቅ ያደርገ ከመሆኑ ሌላ በገጠርና በከተማ ሕዝባችን በኑሮ ውድነት፣ በረሃብና በበሽታ እየተሰቃየ ወያኔ የውሸት ልማትና እድገት ፕሮፓጋንዳ እየረጨ ይገኛል። ስላምና መረጋጋት በአገራችን በመጥፋቱ ሕዝባችን ከሚያውቀው ቀየው በግድ ተፈናቅሎ በመናወዝና በመንከራተት ላይ ሲሆን ቀረው ደግሞ በማያቀው የሰው አገር

ተስደ፣ በስደት ዓለም በተለይም በሰሜን አፍሪቃና በአረብ ዓለም ሕዝባዊ አመጾች በሚካሄዱበት አገሮች ሁሉ የሚንገላታው የወገኖቻችን ስቆቃ ያሳስበናል፤ ያንገባባብናል። ለማጠቃለል ችግራችንና ብሶታችን ሞልቶ ከጽዋው እየፈሰሰ ነው ብንል ማጋነን አይሆንብንም።

- በ2002 ምርጫ ወያኔ ከ97ቱ ስህተቱ ትምህርት በመውሰድ አራት አመት ሙሉ ሲንቀሳቀስና በማስፈራራት አባላትን ሲመለምልና በመረጡኝ ዘመቻ ከርሞ ምርጫውን 99.6% አሸነፍኩ ብሎ በአዋጅ የአገሪቱ አውራ ፓርቲ እኔ ነኝ፣ የምከተለውም ልማታዊ ዲሞክራሲ ነው እያለን ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የወያኔ የልማትና እድገት የአምስት አመት መርሃ ግብር ለአራተኛ ጊዜ በተሃድሶ ስም ያወጣ ሲሆን "ውድ ዲያስፖራውያን በአገራችሁ ልማት ተካፈሉ እራሳችሁን ጥቀሙ" እያለ ተወካዮቹን በአሜሪካ ከተሞች አስማርቶ በመሯሯጥ ላይ ነው። በእኛ ከተማ በቦስተን በአፕሪል 9 ቀን በጥሪ ብቻ ለሚጋበዙ ሆዳሞች የፕሮፓጋንዳ ስብሰባ ስለሚያደርጉ በስፍራው ተገኝተን ተቃውሞዎችን እንድናሰማ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። አዲሱ ሺድዮና ካሜራችሁን ይዛችሁ ተገኙ።
- ወያኔ ለሕዝባች በተለይም ለቦስተን ዲያስፖራ ያለው ንቀት አስገራሚ ነው። በነፃና በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት በአለበት አገር እየኖርን ልማትና እድገት ሊመጣ የሚችለው የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት በአለበት፣ ሰላምና መረጋጋት ከሁሉም በላይ በሕዝብ ፈቃድና ተሳታፊነት መሆኑን አያውቁም አይረዱም ብለው እያፈዙብን ነው በጣም ያስቆጣናል። በአሁኑ ሰዓት የህዝባዊ አመጽ በሰሜን አፍሪቃና በአረብ ዓለም አምባገነኖችን እያርበደበደ ባለበትና የወያኔ ሹማምንት ቤተሰባቸውንና የሰረቁትን ገንዘብ ወደ ውጭ አገር በማሸሸ ላይ መሆናቸውን ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። የወያኔ ሹማምንት ቤተሰባቸውንና የሰረቁትን የሕዝብ ገንዘብ ወደ ውጭ አገር እያሸሹ፣ ዲያስፖራው ሞፍ ሳህን አጥቦ ያጠራቀመውን ገንዘብ እንቀማችሁ። ኑና እራሳችሁን ጥቀሙ ብሎ ነገር እነሱ ብቻ ብልጣብልጥ የሆኑ መስፈቻው ኑና አገራችሁን አልሙ፣ እራሳችሁን ጥቀሙ አባባል ምንኛ ሞኝነት ነው።
- ለም መሬታችንን በችሮታና በኢንቨስትመንት ስም ለባዕዳን እየተቸበቸበ መሆኑን የሚያንገባባብና አቅማችንን በፈቀደ መጠን በሁሉ መንገድ የምንታገለው ጉዳይ ወያኔዎች የረሱት ይመስላል። ሌላው መታወቅ ያለበት ጉዳይ በአነጻ ስም የኦሮሞ ሕዝባችን፣ በኦብነግ ስም የአጋዴን ሕዝባችን እንዲሁም በደቡብ በተለይም በጋንቤላ ሕዝባችን ከቀየው መፈናቀልና መንገላታት የምንቃወመው መሆኑን እንዲሁም የወያኔን የሱማሌን ወረራ

ግልጽ ማድረግ እንወዳለን። የወያኔ ምኞት ሁሉ ነገር ችላ ብለን እንዲያው ነገር ዓለሙን ትተን በግል ጥቅም ታውረን ከእነሱ ጋር በመሞዳመድ ሆድ አደር እንድንሆን ከሆነ ጥረታቸው ከንቱ ድካም ነው።

- በአጭሩ እኛም በቦስተንና በአካባቢው የምንኖር ኢትዮጵያውያን እንዲታወቅልን የምንፈልገው በሕዝባችን ላይ እየደረሰ ላለው በደል፡ እስራቱ፡ እመቃውና ግድያው ተቆርቋሪነታችንና የትግሉ አጋር መሆናችን የምናሳይበት ወቅት አሁን ነው ብለን እናምናለን። በመሆኑም በሕዝባችን ላይ የደረሰ ያለውን በደልና ስቃይ አላየንም አለስማንም ብለን ማለት በሰማዕቶቻችን እሬሳ ላይ ተረማምደን በወያኔ የውሸት እድገትና ለውጥ (transformation) ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ከመሆን ተቆጥበን፡ የወያኔን ደባንና ተንኮል እናጋልጥ። ለማይቀው ለሕዝባዊ አመፅ በአስተማማኝ አቸናፊ ሆነን ለመወጣት እንደራጅ፡ እናደራጅ።

**በቦስተን የሲቪክና የተቃዋሚዎች ድርጅቶች የትብብር ድጋፍ ኮሚቴ**  
**በተባበረ የሕዝብ ትግል የዘረኛውን የወያኔን አምባገነን ሥርዓት እናስወግድ!!!**